



Thomas Jefferson Middle School

የIB/MYP የአክቶብር ዜና መጽሕፍት



የወሩ የተማሪ መግለጫ ባህሪ: ሀሳብ-ሰፊ

የ IB ተማሪዎች እንደመሆናችን መጠን በሁሉም ስምንት የትምህርት ዘርፎች ውስጥ ስለ ስድስት ዓለም አቀፍ አውዶች በመማር ሀሳብ-ሰፊ ለመሆን እንጥራለን። ተማሪዎቻችን በተለያዩ መልመኞች እና የትምህርት ተግባራት አማካኝነት ይዘቶችን ከተለያዩ እይታዎች አንዲገነዘቡ እናበረታታሉን።



በተማሪ-የተመረጡ ምርጥ ሀሳብ-ሰፊ ተማሪዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡
Dolphins - Ray Briscoe፣ Dragons - Sami Stewart፣ Eagles - Quin Castelli፣ Gators - Dakota Bannach፣ Monarch - Sarah Eichorn፣ Owl - Berivan Hanish፣ Penguins - Cheyenne Klapper፣ Phoenix - Bilguun Zolzaya እና Stingrays - Matthew Abramson።

ምንጭ: <https://pixabay.com/en/sky-freedom-happiness-relieved-2667455/>

የተፃፈ ሥርዓተ-ትምህርት

ባለፈው ወር ቋንቋ እና ሥነ ጽሑፍ (የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጥበባት) እና ሂሳብን አገልግሎት አሳይተናል። በዚህ ወር ላይ በግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች (ማህበራዊ ጥናቶች) እና ሳይንሶች ላይ እናተኩራለን። በአንደኛ ዓመት (6ኛ ክፍል) ታሪክ ተማሪዎች ስለ ቀደምት አሜሪካዊያን ሕንጻዎች እየተማሩ ነው። በሁለተኛ ዓመት (7ኛ ክፍል) ታሪክ እየሰፋ ስለሚሄደው አገር እና የዜግነት ስሜትን እንማራለን። በሶስተኛ ዓመት (8ኛ ክፍል) ስለ አካላዊ እና ባሕላዊ ጂኦግራፊ እንማራለን።

በሳይንሶች፣ በአንደኛ ዓመት ውስጥ፣ ተማሪዎቻችን ስለ ስነ-ፈለክ (አስትሮኖሚ) እየተማሩ ነው። በሁለተኛ ዓመት ውስጥ ስለ ሳይንሳዊ መጠይቆች እንማራለን። በሶስተኛ ዓመት ውስጥ ቅንጣትን ስለ መለካት እና የሳይንስ ፊሊዮሶፊ ቀንን ስለመጀመር እንማራለን።

ለእያንዳንዱ የትምህርት ዓይነት እና ለእያንዳንዱ [የክፍል ደረጃ](#) ክፍሎችን እዚህ ይመልከቱ።

የ IB ፖሊሲ የቋንቋ ፖሊሲ ግምገማ



የ Jefferson የቋንቋ ፖሊሲያችን ለግምገማ ዝግጁ ነው። በ Jefferson ከሁሉም የዓለም ክፍሎች የመጡ ተማሪዎች አሉን። የቋንቋ ፖሊሲያችን ሁሉም ተማሪዎች ተጨማሪ ቋንቋን እንዲማሩ፣ እንግሊዝኛ ለመማር የሚያስችላቸውን ድጋፍ እና የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ካልሆነ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው

ለመማር የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣል። በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ፣ በአረብኛ፣ በቻይንኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በላቲን እና በስፓንኛ የቋንቋ መቅሰሚያ ትምህርቶችን ማቅረብ በመቻላችን እድላችን ነን። [ፖሊሲያችን አሁንም በረቂቅ ቅርጸት መልክ ነው ያለው \(እዚህ ጋር ያንብቡ\)](#) እና ሁሉንም አስተያየት እንቀበላለን።
 ምንጭ: pixabay.com/en/welcome-words-greeting-language-905562/

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

ባለፈው ወር ተማሪን ማዕከል ባደረገ ትምህርት ላይ ያተኮረን ሲሆን በዚህ ወር ስለ ትክክለኛ ምዘና እንጽፋለን። የ Ms. Boda ቤተሰቦች እና የሸማች ሳይንሶች ትምህርት ክፍል በምርጥ ዓለም አቀፍ ፒዛ ውድድር ውስጥ ተሳትፈዋል። ተማሪዎች የግሪክ፣ የሩሲያ፣ የፈረንሳይ እና የሜክሲኮ ፒዛዎችን አዘጋጅተዋል። ሁሉም ደረጃዎች የተገመገሙት ለጣፋጭነት በተቀመጡ ተግባር ተኮር ክፍሎች የ IB ቅኝትን በመጠቀም ነበር። ሁሉም ፒዛዎች ማለት ይቻላል ምርጥ-ደረጃ ላይ የሚል ግብረ መልስን አግኝተዋል። Dominos እና Papa John's ብትጠነቀቁ ይሻላል፣ Yellow Jackets በዓለም አቀፍ ፒዛ የማይቻሉ እየሆኑ ነው! ፎቶ በ Malinosky



የማኅበረሰብ ፕሮጀክት

የማኅበረሰብ ፕሮጀክቱ አሁን በመካሄድ ላይ ነው! ገና ከሁኑ 139 የተማሪ ቡድኖች ለማኅበረሰብ ፍላጎት ምላሽ መስጫ የማኅበረሰብ ፕሮጀክት እቅዶቻቸውን አስገብተዋል። በጣም ታዋቂዎቹ ግቦች በቀጥተኛ አገልግሎት ላይ መሳተፍ እና ስለ ማህበራዊ ምክንያቶች ግንዛቤን ማስፋት ናቸው።



የማኅበረሰብ ፕሮጀክቱ ግን አንዳንድ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎችን ብቻ የሚያደን ጭራቅ አይደለም፣ ነገር ግን ከመማሪያ ክፍል ውስጥ ትምህርት ጋር የተገናኘ ፕሮጀክት ነው። የታወቁት የትምህርት አይነት አገናኞች ግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች፣ ሳይንሶች እና ጥበባት ናቸው። [እዚህ ላይ ተጨማሪ ይወቁ።](#)

ዓለም አቀፍ ክስተቶች

በዓለም ዙሪያ ያለው [የስደተኝነት ቀውስ](#) እየተጠናከረ ሲሄድ የ Jefferson ተማሪዎች - ስለ ሶስት ወጣት ስደተኞች፣ አንድ በ1930ዎቹ ከጀርመን፣ አንድ በ1990ዎቹ ከኩባ እና አንድ በ2015 ከሶርያ - የሚያወራውን የ Alan Gratz ን ስደተኛ ልቦለድን ሲያንብቡ ነበር። የንባብ ተሞክሮን ለመደገፍ፣ ቤተ መጻሕፍታችን ደራሲው እንደት እና ለምን መጽሐፉን ለመጻፍ እንደተነሳ የገለጸበትን አንድ የድረ-ገጽ ውይይት አስተናግዷል።



ይህ መጽሐፍ በ TJ በጣም ታዋቂ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነበር። በሁለቱም በቋንቋ እና ሥነ ጽሑፍ እና በግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች ክፍሎች ውስጥም ጥቅም ላይ ውሏል።

Jefferson በማኅበረሰቡ ውስጥ



በአክቶብር 19 በተካሄደው የ Harvest Festival (የምርት በዓል) ወቅት ተማሪዎች ለማኅበረሰቡ ዝምሬ እና ዳንስ አቅርበዋል። ተማሪዎች ዘፈኖችን ከ "Greatest Showman" እና የኬንያ ጭፈራዎችን

አቅርበዋል። በተጨማሪም የ Jefferson ሞዴል የ UN ክለብ በ MD በሚገኘው የ Holton-Arms ት/ቤት ውስጥ በመጀመሪያ ጉባኤያቸው ላይ ተሳትፏል። ተማሪዎቻችን ሼንዘቱላ፣ ሲንጋፖር እና ሌሎች በርካታ ሀገራትን ወክለዋል።
 ምንጭ: <https://twitter.com/DJordanAPS/status/1053411664178102272>

መጨ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች

- በየሳምንቱ ረቡዕ ከኖቬምበር 7 ጀምሮ የማኅበረሰብ ፕሮጀክት ምርመራ እርዳታ
- ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes በብስክሊቶች ጥገና ላይ በበጎ ፈቃድ መካፈል፣ 909 S. Dinwiddie St ([ሙሉ ዝርዝሩን እዚህ ያግኙ](#))
- ዘወትር ረቡዕ በ 6:30pm በ AFAC የዶሮ ስጋን በመጠቀሙ በበጎ ፈቃድ መካፈል፣ 2708 S. Nelson St, ([ሙሉ ዝርዝሩን እዚህ ያግኙ](#))
- የምግብ አውቶብሱን ግንኙነት ለማስተካከል [Mr. Malinoskyን ያናግሩ](#)
- የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፕሮጀክቶች ግብን አክቶብር 29 ያጠናቅቃሉ
- [የአገልግሎት ትምህርት የቀን መቁጠሪያ እዚህ ይገኛል](#)